

ስለ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ



ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ደብረ ማርቆስ ከተማ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ከከተማዋ እምብርት በስተምስራቅ ሁለት ኪ.ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል።

ደብረ ማርቆስ ከተማ ከአዲስ አበባ ሰሜን ምዕራብ 300 ኪ.ሜ. እንዲሁም ከባህር ዳር ደቡብ ምስራቅ 265 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ ትገኛለች። ከተማዋ ከባህር ጠለል በላይ 2400 ሜትር ከፍታ ላይ የምትገኝ ሲሆን አማካኝ የዝናብ መጠኗ 1,380 ሜ.ሊትር ነው። ከዚህም በተጨማሪ አማካኝ የሙቀት መጠኗ ከፍተኛው 22°ሴ. እና ዝቅተኛው 15°ሴ. ሲሆን ከተማዋ በከፍተኛ ቦታዎች ከተቆረቆሩ የኢትዮጵያ ከተሞች አንዷ ነች።

ደብረ ማርቆስ ከተማ ተስማሚ የአየር ፀባይ ያላት ሲሆን በአካባቢው በርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦች ይገኛሉ። ለአብነት ያህል ከከተማዋ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 39 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የጮቄ ተራራ ይገኛል። ጮቄ ተራራ ከፍታው 4,413 ሜትር ሲሆን 53 ወንዞችንና ከ270 በላይ ምንጮችን ለአባይ ወንዝ ይገብራል።

ከዚህም ባሻገር በኢትዮጵያ ትልቁ የአባይ ሸለቆ ከከተማዋ 70 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ ይገኛል። በከተማዋ አቅራቢያ ዲማ ጊዮርጊስ፣ መርጦ ለማርያም፣ ደብረ ወርቅ ማሪያምና ደብረ ኤልያስ የመሳሰሉ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ታላቅ ፋይዳ ያበረከቱ የአብነት ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ትምህርት ቤቶች የግዕዝ ቋንቋና የቅኔ መፍለቂያም ናቸው። በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው የተመሰረተው ከፍተኛ የጥናትና ምርምር፣ እንዲሁም የቴሪዝም መስህብ በሆነ አካባቢ ነው።

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመሰረት ድንጋዩ የተቀመጠው ጥር 1997 ዓ.ም. ሲሆን ህዳር 8/2000 ዓ.ም. ተመርቆ ተከፍቷል። የዩኒቨርሲቲው የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ እንደተጠናቀቀም በየካቲት 1999 ዓ.ም. 760 የመጀመሪያ ዙር መደበኛ ተማሪዎችን በትምህርት ፋኩልቲ ተቀብሎ ማስተማር ጀምሯል። ዩኒቨርሲቲው ስራውን ሲጀምር 53 መምህራን፣ 34 ቋሚ ድጋፍ ሰጪና 21 የኮንትራት ሰራተኞች የነበሩት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በየአመቱ ከ4500 በላይ መደበኛ ተማሪዎችን በመቀበል ላይ ይገኛል።

ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ ከዋናው ግቢ በተጨማሪ ቡሬ ካምፓስን በመክፈት በአጠቃላይ 5000 በላይ ለሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥሯል። በዚህም በአሁኑ ሰዓት በመደበኛው የትምህርት መርሃ ግብር እንዲሁም በማታውና በክረምቱ በክረምቱ መርሃ ግብር የሚሚሩ ተማሪዎችን ሲጨምር አጠቃላይ የተማሪዎች ቁጥር ከ45.000 በላይ ደርሷል።

የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት ምንነት

ከቅርብ ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመሩት በተማሪዎች ተወካይ ዲን በሚባል የስልጣን ስም ሲሆን አሁን አሁን ደግሞ በተማሪዎች ፕሬዚዳንት እየተመሩ ነው። ስለሆነም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ጉበዝ ተማሪዎች ዲን ሊስት የሚባል ማዕረግ እውቅና ይሰጣቸው ነበር። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም በ2011 ዓ/ም የጀመረውን ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በፕሬዚዳንት ሊስት አምባሳደር እውቅና የመስጠት ስራ ለሁለተኛ ጊዜ በዩኒቨርሲቲው ከየባቻቸውና ትምህርት ክፍሉ በሀገር ዓቀፍ ደረጃ በውጤታቸው 3.75 እና ከዚህ በላይ ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በፕሬዚዳንት ሊስት አምባሳደርነት በማካተት የዕውቅናና ሽልማት ስነ-ስርዓት ያካሂዳል። ስለሆነም የተማሪዎች ፕሬዚዳንት ሊስት አምባሳደር ተማሪዎች 3.75 እና ከዚያ በላይ ነጥብ ያስመዘገቡትን በፕሬዚዳንት ሊስት ማዕረግ በማካተት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አምባሳደር ማዕረግ የዕውቅናና ሽልማት የመስጠት ስነ-ስርዓት በዓመት አንድ ጊዜ የሚዘጋጅ አመታዊ የተማሪዎች የእውቅናና የሽልማት መርሃ - ግብር ሲሆን በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ዘንድ ጥሩ የሆነ የእርስ በርስ የፉክክር መንፈስ እንዲኖር ለማድረግ ያስችላል። መርሃ-ግብር በዩኒቨርሲቲው ሲካሄድ ለሁለተኛ ጊዜ ነው።

ተማሪዎች ለዚህ የእውቅናና ሽልማት ክብር እጩ መሆን የሚችሉት ባሳለፏቸው የትምህር ዓመታት ባስመዘገቡት ነጥብ ሲሆን ያሉበትን ዓመት ነጥብ አያካትትም። ስለሆነም ምንጊዜም ቢሆን አዲስ ተማሪዎች ለዚህ የሽልማትና እውቅና መርሃ ግብር እጩ መሆን አይችሉም ማለት ነው። መርሀ ግብር የትምህርት ጥራትን ለማምጣትና በአስተማማኝ ሁኔታ በማረጋገጥ በኩል መልካም መነቃቃት ከመፍጠሩ ባሻገር ዩኒቨርሲቲው ለጉበዝ ተማሪዎች ክብርና ዋጋ የሚሰጥበት፣ ሌሎችም መንፈሳዊ ቅናት አድርገው እውቀታቸው እንዲጨምርና ለጉበዝ ተማሪዎች ክብርና አድናቆት መስጠት ባህልን የሚለማመዱበት ጭምር ነው።



የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት የሚሆኑ እነማን ናቸው

በፕሬዚዳንት አምባሳደርነት ሊስት የሚካተቱ ተማሪዎች በደብረ ማርቆስ ዋናው ግቢና በቡሬ ካምፓስ በሁሉም ኮሌጆች፣ ተቋማት፣ ቤቶች እና ኢንስቲትዩቶች ከ2ኛ አመት ጀምሮ ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ ውጤታቸው ከ3.75 እና በላይ አጠቃላይ ውጤት ያላቸው ተማሪዎች ናቸው።





የፕሬዚዳንት አምባሳደር ለመሆን ብቁ የሚያደረጉ ነገሮች

በደብረ ማርቆስ እና በቡሬ ካምፓስ ያሉ ተማሪዎች ውጤታቸው 3.75 እና ከዚያ በላይ ያስመዘገቡ ተማሪዎች ለፕሬዚዳንት አምባሳደር የሚያበቃ ዋናው መስፈርት ነው።



የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት ሽልማቶች ምንድን ናቸው

በደብረ ማርቆስ እና በቡሬ ካምፓስ ያሉ ተማሪዎች ውጤታቸው 3.75 እና ከዚያ በላይ ያስመዘገቡ ተማሪዎች ለፕሬዚዳንት አምባሳደር የሚያበቃ ዋናው መስፈርት ነው።

- ሽልማቶችም:-**
- 1ኛ ለሚወጣ ተማሪ ለጥቅም ስምጥውተር
- 2ኛ ለሚወጣ ተማሪ ታብሌት
- 3ኛ ለሚወጣ ተማሪ የሞባይል ቀፎ ናቸው።



የተማሪዎች ፕሬዚዳንት አምባሳደሮች ሊስት ኃላፊነትና ተግባራት

- በዩኒቨርሲቲው የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት ያገኙ ተማሪዎች የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናሉ።
- የፕሬዚዳንት ሊስት ማዕከል ማቋቋም፤
- የተለያዩ የምርመራ ፕሮጀክቶችን መንደፍና መሳተፍ፤
- የተለያዩ ህዝባዊ ንግግሮችን በተቋሙ በፕሬዚዳንቶቻቸው የአመራርና ክህሎት ራዕይ እንዲሁም ትምህርታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማዘጋጀት፤
- ዩኒቨርሲቲውን ወክለው ጉዞ፣ ጉብኝትና ከሌሎች ተቋማት ጋር ጠቃሚ ግንኙነት መፍጠር፤

- የዩኒቨርሲቲው ዋና አምባሳደር እና የህዝብ ግንኙነት አካል ሆነው ይሰራሉ፤
- ሰላማዊ መመርመር ማስተማር እና ለትምህርት ጥራት ጤናማ ውድድርና የፋክክር ባህል እንዲቆጣጠር መስራት፤
- የባጎ አድራጎች ስራ ባህል እንዲቆጣጠር በሚችሉት ተግባር ሁሉ እየተሰማሩ ሰርተው ማሰራት፤
- ሀገር አቀፍ የወጣቶችና ተማሪዎች ዲፕሎማታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳትፎ ማድረግ፤
- ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የትምህርት ውድድሮች እና የምርመራ ጉባዔዎች ላይ መሳተፍ፤
- የቀጣዩ ዓመት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንትነት ሊስት አምባሳደር ዝግጅት መሳተፍና ሌሎች የመሳሰሉትን ተግባራት ናቸው።



በ2012ዓ.ም የአምባሳደር ሊስት ሽልማት አሸናፊዎች

ወንድ	173
ሴት	50
ድምር	223

በ2013ዓ.ም ዋናውና ቡሬ ካምፓስ የአምባሳደር ሊስት ሽልማት አሸናፊዎች

ወንድ	185
ሴት	43
ድምር	228



የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ሰራተኞች

2ኛው ዙር የተማሪዎች አምባሳደር ሊስት የእውቅናና ሽልማት ስነ-ስርዓት



በህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ